

ነፍሴ!!!!

ዛሬ ለሊት ደግሞ!
ነፍሴ በአርምሞ፤
አድብታ አለሳልሳ፤
ልታነሳ የተረሳ፤

በኩለ ሌት የጋመ እንቅልፍ፤
በልም በቅዠት አጥናፍ፤
ቀስቅሳ ብቻዬን፤
ረጭ ያለ የፀጥታ መኝታዬን፤
ልትነዘንዘው ባጉል ምክሯ፤
ከቀን በዞረ ድምሯ!

በሳት መተርኮሻ
 ረመጥ በሞላበት ያሳብ ባህር፤
ቋያው በነደደ የኑሮ ውጣ ውረድ ግርግር፤
ለምን ይሆን የሞከረች?
ከሰጋ ወዳጄ የመከረች?

የምታሳርፍ መስላ በመልካም ውጤት እፎይታ፤
አሁን የሷን ማብቂያ የለሽ እሩምታ፤
የሕይወት ውጣ ውረድ ጋጋታ፤
ማ? ይሙት የማይተወቅ መሰላት?
የቀኑ አልበቃ ቢላት፤
ለሊት መሞከር አማራት፤
ነፍሴ! የሰላም ረብሻ ጥማት፤
በኔ እንቅልፍ ማጣት ለመርካት።
ከሞቅ እንቅለፌ ቀስቅሳ ልትጉነጭ ከጀላት!!
ነፍሴ የነፍሷን ጥማት ለማርካት።

ደረጀ

መቃብር

አቤት ሲያምር በፀጥታ ታድሞ
ሰላም ማለት እዛ ነው አቦ!
የመቃብር ስፍራ የበድኖች አገር
የሙታን አለም ሰፈር
እውነተኛ ፍቅር፤
መገፋፋት የሌለበት
መድሎ ልዩነት የጠፋበት
 ምርጥ ሰፈር!
የሙታነኖች ቀዬ መንደር
እሱን ነው መጎብኘት

እውነተኛ የህይወት ትርጉም ለማግኘት
እውን የሆነ ፀጥታን ለመስመት

የበለይ ታች የሌለበት
የዘር የቀለም ልዩነት
አቅመ ቢስ ጀግና ግዳይ
እስረኛ ምርኮ አይታይ፤
ሁሉ እኩል የተኛበት
አንድ አይነት ቋንቋ አንደበት
ሁሉም የሚል ያበቃለት፤
ያከተመ መደምደሚያ
የፍጥረት እሩጫ ማበቂያ

አወይ! ሌኒን ሰው ሁሉ እኩል፤
ፍልስፍናው መስሎኝ አጉል፤
ለካስ እሱ መቃብርን ገብኛቶ ነው
እኩልነትን የተመኘው ።

አቤት ፍቅር አለ በዚያ
በሙታኖች መንደር አጥቢያ
አትረብሸኝ አትጩህም፤
አትነዝንዝኝ አይል አጽም፤
አንድ ቋንቋ ተሸነፍኩኝ አከተመ
ህያው ተኛ አቅሙን ሁሉ ፈጸመ
አፈ ጮሌ ዝምተኛው፤
ባለስልጣን መደዴ ሰው፤
በሞት የበላይነት ተደምድሞ
በሙታን የቀብር ሰፈር
አቤት ጸጥታው ሲያምር፤
እኩልነቱ ሲማርክ
ወበቱ ሲያብረከርክ፤
የመቃብር ሃውልት
የሰውን ማንነት ትቢት፤
ይህይወትን ትርጉም ለማስረዳት፤
አፍታ ግዜም አይፈጅበት
ሸራ አይወጥር
ቡርሽ አይቆር፤
አርት ብሎ ዝምስ መቃብር....

ደረጀ

ክፈት በር ለእግዚአብሔር!!!!

ማነው እሱ ደግሞ?
ሊናገር የወጣው ፑልፒቱ ላይ ቆሞ፤
ቃሉን የሚሰብከው፤

“ከረባት ያሰረው”
ይህ ፕሮግራም መሪ ፤
ልሳን ተናጋሪ፤

ቅዳሴ ቀዳሹ ለስላሳ ድመፅ ያለው፤
የሚያዥን ደገደው፤ የሚያዝረቀርቀው፤
ቁመት የሚቆሙ ተቀባይ ማህሌት፤
ለዛ መዘምራን ደናግል መነኩሳት፤
ባለ ማራኪ ደምፅ ተረኛ ዳቆናት፤
ማነው ባለ ሳምንት?

እሱስ በቀረበት ዝም ባለ ምነው!
አዎ አሁን መጣ ለከሌ ሊነግረው!
ለሜቴ ሊነግራት፤
እሰይ ተናገራት!
አወይ ተናገረው!

ቢኖርማ ዛሬ ወንድም አቶ እከሌ፤ እህት አንትናዬ፤
ይች ስብከት ለሱ፤ ለሷ ነበር አዬ!!
እያልን ባይምሮ በውስጣችን ንዳ፤
አቀባባይና አከፋፋይ ባዳ፤
ገማች፤ ገምጋሚና፤ ታዛቢነታችን፤
ተሳልመን ለመውጣት ከሆነ ግባችን፤
ከተዘጋ ቤት ውስጥ ወይ ከብቸኝነት፤
እንደሁ የመጣነው ለማምለጥ ከድብርት፤
እንመለስ ዛሬ ካጉል ልፋት ድክመት!

አቃቂር ለማውጣት፤
ሰውን ለመመልከት፤

-1-

ተይዞ ህሊና ማንነት ተብትቦት
አካላችን ብቻ እንዳው ለምልክት፤
ቤተክሲያን ነው ያለሁ! ብሎ ለመታየት፤
ብናስነግር አዋጅ ቢነፋ መለከት፤
አቤት! ምስኪኖች፤ ነን ስናሳዝን፤ በውነት፤

እንዴት ይሆን ታዲያ? እውን በምን ሂሳብ?
የቸር አምላክ ስራ በሰው ልጆች ምናብ፤
በውነት ተጠግተን በምነት ከርሱ ጋራ
የሰናፍቄ ቅንጣት ትንሽ ፍርፋሪ በምነት የምንዘራ?

እናማ ወገኖች እኔን መስሎቼ !

ከበሮ፤ ፅናፅል፤ ወንበር ፤መቀመጫው፤
ፒያኖ ፤ስእሊ፤ ምንጣፍ ፤ጌጣ ጌጡ ያለ በግድግዳው፤
ግሑዝ፤ ቁሳቁሱ፤ ከኛ የሚለየው፤
ባለመናገሩ ባለመታዘቡ፤በጨዋነቱ ነው፤

እኔ አንዳልመስላችሁ፤የምናገራችሁ፤
እርሱ እንዳይመስለች ሚሰብክላችሁ፤

እስቲ በል አስተውል መፅሃፍ ቅዱስ እይ!!
ዕብራውያን 4 አስራሁለት ላይ፤
ለሱ መልስ ሰጠው፤
መርምሮ የሚገባው!
የውስጥ አካላትን ገላልጦ የሚያየው፤
ጉበት ከላሊትን የሚመረምረው፤
ጅማትን አጥንትን ሰንጥቆ እሚገባው፤
የቁስ የዳቆናት አለያም፤ የሰባኪው፤
ቃል እንዳይመስላችሁ፤
የሚናገራችሁ፤

-2-

አወይ ድካማችሁ ከቤት ስትነሱ፤
ምን ልትሰሙ ይሆን እንዲህ መገስገሱ?
ማንን ልናይ ይሆን ? እዚህስ መድረሱ?

ወይዛዝርትንም ባማረ ልብሳቸው፤
ቤተ መንግስት ግቢ ከነማረጋቸው፤
እዚያ ፈልጓቸው!!

ቤተክ'ሲያን ከሆነ ዛሬ ግን የመጣን፤
እውነትን ፍለጋ ለማግኘት ሕይወትን፤
እንግዲያስ ይጣራል!!!!
የሰው ያለህ ይላል!!!
ከዙፋኑ ወርዶ፤
ከማርያም ተወልዶ፤
ካበቱ ተማልዶ፤
በደሙ አዋህዶ፤

ሕይወትን ሊሰጥህ በልብህ በር ቆሞል፤
ትሁት ነው ያንኳኳል፤
በፍቅርህ ተይዞአል፤

ከሆነ የመጣህ ልታይ የሱን ውበት፤
ተሳልመህ አትውጣ ሌላም አትመልከት፤
ጌታ ይንገስበት ልብህን ያስድት፤
ክፈትለት ይግባ የሱስ ይንገስበት፤
አመጣጥህ ይሁን እርሱን ለመመልከት፤

እሱን ለማዳመጥ በርሱ ላይ ለመርካት

ደረጃ መኩሪያ
ነሃሴ 2005

Back to Meskot

*The views reflected in the above poem/article are solely of the author and are not necessarily shared by Meskot. You may contact **Dereje Mekuria** for comments at drj_mekonen@yahoo.co.uk*